

# ፌዴራል ነጋሪት ጋዜጣ

## FEDERAL NEGARIT GAZETTE

OF THE FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF ETHIOPIA

ሃያ ሰባተኛ ዓመት ቁጥር ፴፩  
አዲስ አበባ ሀምሌ ፪ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም

በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ

27<sup>th</sup> Year No 31  
ADDIS ABABA 9<sup>th</sup> July, 2021

### ማውጫ

ደንብ ቁጥር ፲፩/፪ሺ፲፫

የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽንን እንደገና  
ለማቋቋም የወጣ ደንብ .....ገጽ ፲፫ሺ፫፻፭

### Content

Regulation No. 11/2021

Reestablishment of Audit Service Corporation  
Regulation .....Page 13305

### ደንብ ቁጥር ፲፩/፪ሺ፲፫

#### የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽንን

#### እንደገና ለማቋቋም የወጣ ደንብ

የአዲት ሥርዓትን ማጠናከር መንግሥት የሀገሪቱን ኢኮኖሚ በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ በማግኘት ረገድ ከፍተኛ አስተዋፅኦ ያለው በመሆኑ፤

የፌዴራል መንግሥት ድርጅቶች፣ ንግድና ንግድ ሥራ ላይ የሚገኙ የገንዘብ አስተዳደር ተገቢውን የሂሳብ አያያዝ ስርዓት የተከተለ፤ የገቢ አሰባሰባቸው፤ የወጪ አፈቃቀዳቸውና የንብረት አስተዳደራቸው ተገቢውን ሕግና መመሪያ ተከትሎ የተፈፀመ መሆኑን ማረጋገጥ አስፈላጊ በመሆኑ፤

ከተጠቀሱት ድርጅቶች በተጨማሪ የፌዴራል መንግሥት የሕዝብ ጥቅም ተነክቷል ብሎ በማመኑ ምክንያት የሌሎች ድርጅቶች ወይም ኩባንያዎች የሂሳብ አሠራር አዲት እንዲደረግ በሚወስንበት ጊዜ ይህንን የአዲት ሥራ የሚያከናውን ገለልተኛ የአዲት ተቋም ማቋቋምና ማጠናከር አስፈላጊ በመሆኑ፤

ለዚህም ዓላማ ከዚህ ቀደም በአዋጅ ቁጥር ፩፻፳፮/፲፱፻፷፱ ዓ.ም ተቋቁሞ የነበረውን የሒሳብ ምርመራ አገልግሎት ድርጅት እንደገና ማቋቋም አስፈላጊ በመሆኑ፤

### REGULATION NO.11/2021

#### REGULATION TO THE REESTABLISHMENT OF AUDIT SERVICE CORPORATION

WHEREAS, strengthening the Audit system in the country plays an important role in providing reliable data useful for the effective management and administration of the national economy;

WHEREAS, it is necessary to ascertain that the financial management of the Federal Government Organizations, projects and programs follow proper accounting procedures and that the manner of revenue collection, fund disbursement and property management is in accordance with relevant rules and regulations;

WHEREAS, the Federal Government, having believed that public interest is affected and decides that it is essential to audit the accounts of Organizations or Companies other than those mentioned above, it is necessary to establish and strengthen an independent audit institution that undertakes such audits;

WHEREAS, to this end it is necessary to reestablish the Audit Service Corporation which was established by Proclamation NO, 126/1977;

የፌዴራል ዋናው ኦዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፪/፪ሺ፰ አንቀጽ ፭ እና የፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን ለማሻሻል በወጣው አዋጅ ቁጥር ፩ሺ፩፻፵፯/፪ሺ፲፩ አንቀጽ ፪ ንዑስ አንቀጽ (፲፮) በተሰጠው ሥልጣን መሠረት የሚከተለው ተደንግጓል፡፡

#### ፩. አጭር ርዕስ

ይህ ደንብ “የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽንን እንደገና ለማቋቋም የወጣ ደንብ ቁጥር ፲፩/፪ሺ፲፫ ተብሎ ሊጠቀስ ይቻላል፡፡

#### ፪. ትርጓሜ

በዚህ ደንብ ውስጥ፡-

፩/ “ምክር ቤት” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት የሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነው፤

፪/ “ቦርድ” ማለት የኮርፖሬሽኑን ሥራዎች በበላይነት የሚመራ እና የሚቆጣጠር አካል ነው፤

፫/ “የፌዴራል ዋናው ኦዲተር” ማለት በኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት አንቀጽ ፩፻፩ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ማቋቋሚያ አዋጅን እንደገና ለማቋቋም በወጣው አዋጅ ቁጥር ፱፻፹፪/፪ሺ፰ አንቀጽ ፮ መሠረት የተሾመ የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ዋናው ኦዲተር ነው፤

፬/ “መሥሪያ ቤት” ማለት የፌዴራል ዋና ኦዲተር መ/ቤት ነው፤

፭/ “ድርጅት” ማለት ማናቸውም በሙሉ ወይም በከፊል የፌዴራል መንግሥት የሆነ የማምረቻ፣ የማከፋፈያ፣ የአገልግሎት ሰጭ ወይም ሌላ የንግድ ድርጅት ነው፤

**NOW, THEREFORE,** in accordance with Article 5 of the Proclamation No. 982/2016 to Reestablish the Office of the Federal Auditor General and Article 2 Sub-Article (17) of the Proclamation to Amend the Establishment Proclamation of the Office of the Federal Auditor General Proclamation No. 1146/2019, it is hereby proclaimed.

#### 1. Short Title

This Regulation may be cited as the “Reestablishment of Audit Service Corporation Regulation No 11/2021”.

#### 2. Definition

In this Regulation:

1/ “Council” means the House of Peoples’ Representatives of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

2/ “The Board” means the body which oversees and supervises operations of the Corporation;

3/ “Federal Auditor General” means a person appointed as Auditor General of Federal Democratic Republic of Ethiopia as provided in Sub Article (1) of Article 101 of the Constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia and in Article 6 of Proclamation NO. 982/2016, a Proclamation to Reestablish the Office of the Federal Auditor General;

4/ “Office” means the Office of the Federal Auditor General;

5/ “Organization” means any production, distribution, service rendering, regulatory or any other trading organization wholly or partially owned by the Federal Government;

፮/ “የለጋሾችና አበዳሪዎች ሂሳብ” ማለት የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ወይም ድርጅት በዓይነት ወይም በጥሬ ገንዘብ ከለጋሹና ከአበዳሪው የተቀበለው ስጦታ፣ እርዳታ ወይም የብድር ሂሳብ ነው፤

፯/ “ሰው” ማለት የተፈጥሮ ሰው ወይም በሕግ የሰውነት መብት የተሰጠው ድርጅት ነው፤

፰/ በወንድ ጾታ የተገለጸው ማንኛውም ድንጋጌ የሴትንም ፆታ ይጨምራል፡፡

## **፫. መቋቋም**

፩/ የሂሳብ ምርመራ አገልግሎት ኮርፖሬሽን ከዚህ በኋላ “ኮርፖሬሽን” እየተባለ የሚጠራው ራሱን የቻለና በሕግ የሰውነት መብት ያለው የፌዴራል መንግሥት መሥሪያ ቤት ሆኖ በዚህ ደንብ ተቋቁሟል፡፡

፪/ የኮርፖሬሽኑ ተጠሪነት ለፌዴራል ዋና አዲተሩ ይሆናል፡፡

## **፬. ዋናው መሥሪያ ቤት**

የኮርፖሬሽኑ ዋና መሥሪያ ቤት አዲስ አበባ ሆኖ አስፈላጊ ሆኖ በሚያገኛቸው ቦታዎች ቅርንጫፎች ለማቋቋም ይችላል፡፡

## **፭. የኮርፖሬሽኑ ዓላማ**

ኮርፖሬሽኑ የሚከተሉት ዋና ዋና ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

፩/ በፌዴራል መንግሥት ድርጅቶች፣ በለጋሽና አበዳሪዎች ሂሳብ በሚካሄዱ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞች ላይ የፋይናንስ አዲት፣ ልዩ አዲትና ሌሎች አዲቶችን ማካሄድ፤

፪/ የፌዴራል መንግሥት ድርጅቶች፣ ፕሮጀክቶች እና ፕሮግራሞች ገንዘብና ንብረት በወጡት ሕጎችና ደንቦች መሠረት መሰብሰቡን፣ መጠበቁን እና በአግባቡ ሥራ ላይ መዋሉን ማረጋገጥ እና ሪፖርት ማቅረብ፤

፫/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ለተጠቀሱት ድርጅቶች ልዩ ልዩ የማማከር አገልግሎት መስጠት፤

6/ “Donors and Lenders Account” means donation, support or lenders account received in cash or in kind from donors or lenders by Federal Government Offices or Organizations;

7/ “Person” means any natural or juridical person;

8/ Any expression in the masculine gender includes the feminine.

## **3. Establishment**

1/ An Audit Service Corporation is hereby established (hereinafter referred to as Corporation”) as autonomous Federal Government Organ having its own juridical personality is established by this Regulation.

2/ The Corporation shall be accountable to the Federal Auditor General.

## **4. Head Office**

The Corporation shall have its Head Office in Addis Ababa and may establish branch offices wherever it deems it appropriate.

## **5. Objectives of the Corporation**

The Corporation shall have the following principal objectives:

1/ To render financial, special and other audits to Federal Government Organizations, projects and programs financed by donors and lenders account;

2/ To ascertain that all receivable money and property of Federal Government organizations, projects and programs are collected, preserved and used properly in accordance with applicable laws and Regulations and present report;

3/ To render various consultancy services to the organizations specified in Sub-Article (1) and (2) of this Article;

፬/ የፌዴራል መንግሥት ዕቅዶችና በጀት በሚገባ ለመምራትና ለማስተዳደር የሚያስፈልገውን አስተማማኝ መረጃ ለማግኘት የሚረዳ የኦዲት ሥርዓትን ማጠናከር፤

፭/ አግባብነት ካላቸው አካላት ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝና የኦዲት ሙያ እንዲያድግና እንዲጠናከር ጥረት ማድረግ፤

፮/ እንዳስፈላጊነቱ ለግል ድርጅቶችና አክሲዮን ማኅበራት የኦዲት አገልግሎት መስጠት፡፡

## **፮. የኮርፖሬሽን ሥልጣንና ተግባር**

ኮርፖሬሽኑ ዓላማዎቹን ከግቡ ለማድረስ የሚያስፈልጉት ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፤ ይህ ጠቅላላ አኒጋገር እንደተጠበቀ ሆኖ ኮርፖሬሽኑ የሚከተለው ሥልጣንና ተግባር ይኖረዋል፡-

፩/ በፌዴራል ዋና ኦዲተር የሚመደቡለትን የፌዴራል መንግሥት ድርጅቶችን ኦዲት ያደርጋል፤

፪/ በተመሳሳይ በፌዴራል ዋና ኦዲተር የተመደቡለትን በለጋሽና አበዳሪዎች ድርጅቶች የሚካሄዱ ፕሮጀክቶችና ፕሮግራሞችን ኦዲት ያደርጋል፤

፫/ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ያከናወነውን የኦዲት ውጤት ለኦዲት ተደራጊው ድርጅት የበላይ ኃላፊ እና ለተቆጣጣሪው ባለሥልጣን ያሳውቃል እንዲሁም አጠቃላይ ዓመታዊ መግለጫ (ራፖርት) ለፌዴራል ዋና ኦዲተር ያቀርባል፤ ኮርፖሬሽኑ የኦዲት ውጤቱ ወንጀል መፈጸሙን የሚያሳይ ሆኖ ሲያገኘው ወዲያውኑ ለፌዴራል ዋናው ኦዲተር ያሳውቃል፤

፬/ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር እንደ አስፈላጊነቱ በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (፩) እና (፪) ለተመለከቱት የውስጥ ኦዲተሮች ሥልጠና የመስጠት፤

፭/ ከሌሎች ጉዳዩ ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመተባበር የሂሳብ አያያዝ እና የኦዲት ሙያ ትክክለኛውን ፈር ይዞ እንዲያብር ጥረት ያደርጋል፤

4/ To strengthen an Audit system required for a reliable information necessary for the proper management and administration of the plans and budget of the Federal Government;

5/ To make efforts, in cooperation with concerned other organs, to promote and strengthen accounting and audit profession;

6/ To render audit services to private organizations and share companies as deemed necessary.

## **6. Power and Duties of the Corporation**

The Corporation shall have the Power and Duties necessary for the fulfillment of its objectives; Without limiting the generality of the foregoing, the Corporation shall have the following powers and Duties:

1/ It shall audit the accounts of Federal Government Organizations assigned to it by the Federal Auditor General;

2/ It shall audit projects and programs financed by donors and lender organizations; which are assigned by the Federal Auditor General.

3/ Report the audit findings to the Head of the audited organization and its Supervising Authority and submit a consolidated annual report thereof to the Federal Auditor General; the result of the audit performed shall also be immediately submitted to the Federal Auditor General where it indicates the commission of a crime;

4/ Where necessary, train internal auditors of the organizations mentioned in Sub-Articles (1) and (2) of this Article in cooperation with the concerned organs;

5/ Make efforts, in cooperation with other concerned organs, to promote the Accounting and Auditing profession;

፮/ እንዳስፈላጊነቱ ለግል ድርጅቶችና አክሲዮን ማህበራት የኦዲት አገልግሎት ይሰጣል፤

፯/ በራሱ ስም የመክሰስና የመክሰስ፤

፰/ ውል የመዋዋል፤

፱/ ለሥራው መልካም አፈፃፀም አስፈላጊ የሆኑ የአስተዳደር የሥራ ክፍሎች የማቋቋም፤

፲/ ኮርፖሬሽኑ ኦዲቱን እንደአስፈላጊነቱ በዓለም አቀፍ የመንግስት የኦዲት ደረጃዎች ወይም በዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎች መሠረት የማድረግ፤

፲፩/ ለሚሰጠው አገልግሎት ተመጣጣኝ ዋጋ የማስከፈል።

## **፯. የኮርፖሬሽኑ አቋም**

ኮርፖሬሽኑ፡-

፩/ የዳይሬክተሮች ቦርድ ከዚህ በኋላ “ቦርድ” ተብሎ የሚጠራ አካል፤

፪/ አንድ ዋና ዳይሬክተር፤

፫/ አንድ ምክትል ዋና ዳይሬክተርና እንደአስፈላጊነቱ በቦርድ የሚወሰን ተጨማሪ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች፤ እና

፬/ አስፈላጊ የሆኑ ሠራተኞች፤

ይኖሩታል፡፡

## **፰. የዋና ዳይሬክተሩ እና የምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አሻሻም**

የኮርፖሬሽኑ ዋና እና ምክትል ዋና ዳይሬክተሮች በፌዴራል ዋና ኦዲተሩ ይሾማሉ፡፡

## **፱. ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች**

ለዋና ዳይሬክተሩ እና ለምክትል ዋና ዳይሬክተሮቹ ለሹመት የሚያበቁ መመዘኛዎች የሚከተሉት ይሆናሉ፡-

፩/ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ የሆነ፤

፪/ ለኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ ሕገ መንግሥት ተገዥ የሆነ፤

፫/ በኦዲት ሥራ ወይም አግባብነት ባለው ሌላ ሙያ የሠለጠነ እና በመንግሥት የኦዲት ሥራ ሰፊ እውቀትና ልምድ ያለው፤

6/ To render audit services to private organizations and share companies as deemed necessary;

7/ Sue and be sued in its own name;

8/ Enter into contract;

9/ Establish administrative organs necessary for the proper execution of its functions;

10/ Shall carry out audits based on International Standards of Supreme Audit Institutions or International Standards on Auditing, as deemed necessary;

11/ Charge fees commensurate with its services;

## **7. Organizations of the Corporation**

The Corporation shall have:

1/ Board of Directors ( hereinafter called “the Board”);

2/ A Director General ;

3/ A Deputy Director General and additional Deputy Director Generals as deemed necessary upon the decision of the Board; and

4/ The necessary staff.

## **8. Appointment of the Director General and Deputy Director General**

The Director General and Deputy Director Generals shall be appointed by the Federal Auditor General.

## **9. Criteria for Appointment**

The following are the criteria for appointment of the Director General and Deputy Director Generals

1/ Shall be Ethiopian citizen;

2/Committed to abide by the Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia;

3/ Qualified in auditing or related field with extensive experience in and knowledge of public auditing and finance;

፩/ በታሪኩና በትምህርቱ እና በሥነ ምግባሩ መልካም ስም ያተረፈ፤

፪/ በወንጀል ጥፋት ተከሶ ያልተፈረደበት፤

፫/ ሥራውን ለመሥራት የሚያስችል የተሟላ ጤንነት ያለው፤

፬/ ከማንኛውም የፖለቲካ ፓርቲ ገለልተኛ የሆነ።

## ፲. የሥራ ዘመን

፩/ የዋና ዳይሬክተሩ እና የምክትሉ ዋና ዳይሬክተሮቹ የሥራ ዘመን ስድስት ዓመት ይሆናል፤

፪/ በዚህ አንቀፅ ንዑስ አንቀፅ (፩) የተገለፀው የሥራ ዘመን ካለቀ በኋላ የዋና ዳይሬክተሩ እና የምክትሎቹ እንደገና ለአንድ ተጨማሪ የሥራ ዘመን ሊሾሙ ይችላሉ፤ ነገር ግን በማንኛውም ሁኔታ ከሁለት ዙር በላይ ሊያገለግሉ አይችሉም፡፡

## ፲፩. ተሟላታዊ ክፍላፈነት የሚነሱበት ሁኔታ

ዋና ዳይሬክተሩ እና ምክትሉ ዋና ዳይሬክተሩ በሚከተሉት ሁኔታዎች ክፍላፈነት እንዲነሱ ሊደረግ ይችላል፡-

፩/ በህመም ምክንያት ሥራውን በሚገባ ለማከናወን የማይችል መሆኑ ሲረጋገጥ፤

፪/ ግልጽ የሆነ የሥራ ችሎታ ማነስ መኖሩ ሲረጋገጥ፤

፫/ በሥራው ላይ በሚያሳየው ችልተኝነት ጥፋተኛ ሲሆን ወይም ምግባረ ብልሹ ሆኖ ሲገኝ፤

፬/ ሙስና መሥራቱ ወይም ሕግን የሚፃረር ሌላ ድርጊት መፈፀሙ ሲረጋገጥ፤

፭/ የጡረታ ዕድሜ ላይ ሲደርስ፤

፮/ የሥራ ዘመኑ ሲያበቃ፤

፯/ ቀጣይነት ባለው የጤና ጉድለት ወይም በሌላ ምክንያት በገዛ ፍቃዱ ሥራውን ለመልቀቅ በጽሁፍ ሲጠይቅ፤

፰/ በንዑስ አንቀፅ (፩)፣ (፪)፣ (፫)፣ (፬) እና (፭) ያሉት ተፈፃሚ የሚሆኑት በፌዴራል ዋና ኮሚሽኑ ተጣርቶ ሲረጋገጥና ለቦርዱ ቀርቦ በሁለት ሶስተኛ ድምጽ የቦርዱን ውሳኔ ሲያገኝ ይሆናል፡፡

4/ A person of proven integrity hard working and good ethical behavior;

5/ No previous court ruling against for criminal proceedings;

6/ Is in good condition health to carry out his duties;

7/ Political neutrality.

## 10. Tenure of Service

1. The term of the Director General and Deputy Director Generals shall be Six years.

2. Notwithstanding Sub- Article (1) of this Article the Director General and his Deputies Director General may be appointed for another One term; however the Director General and his Deputies Director General shall not be allowed to serve for more than two terms.

## 11. Removal of the Director General and his Deputies Director General

The Director General and his Deputies Director General may be removed from office under the following conditions;

1/ Inability to perform his duties due to apparent health condition;

2/ Incompetence;

3/ Found guilty by negligence on his work or unethical behaviour;

4/ committing corruption or unlawful act;

5/ Attained pension age;

6/ End of tenure of service;

7/ Written request for resignation due to prolonged poor health or other sufficient reason;

8/ The provision of Sub Articles (1-4) and (7) of this Article shall be effected when the investigation report made by the Federal Auditor General submitted to the Board and conformed by two third vote of the Board.

**፲፪. የቦርዱ አባሎች**

፩/ ቦርዱ የሚከተሉት አባሎች ይኖሩታል፡-

- ሀ) የፌዴራል ዋና ኦዲተር .....ሰብሳቢ
- ለ) የገንዘብ ሚኒስትር.....አባል
- ሐ) የጠቅላይ ዓቃቤ ሕግ.....አባል
- መ) የኢትዮጵያ የሂግብ አያያዝና ኦዲት ቦርድ  
ዋና ዳይሬክተር..... አባል
- ሠ) የኮርፖሬሽኑ ዋና ዳይሬክተር .....አባል

፪/ በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ (፩) (ለ) እና (ሐ) የተጠቀሱት አባሎች እራሳቸው በሰብሳቢ ላይ መገኘት ወይም ከእነርሱ ቀጥሎ የመሥሪያ ቤቱ ከፍተኛ ባለሥልጣን የሆነውን መወከል አለባቸው፡፡

**፲፫. የቦርዱ ሥልጣንና ተግባር**

፩/ ቦርዱ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባር ይኖሩታል፡-

- ሀ) የኮርፖሬሽኑን ሥራ በበላይነት ይመራል ይከታተላል፤
- ለ) የኮርፖሬሽኑን የፖሊሲ ውሳኔዎች ይሰጣል፤
- ሐ) የኮርፖሬሽኑን የሥራ ዕቅድ፣ በጀትና ዓመታዊ ሪፖርት ያጸድቃል፤
- መ) በተቻለ መጠን በፌዴራል ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት ሠራተኞች አስተዳደር ደንብ ቁጥር ፰/፪ሺ፲፩ ውስጥ ያሉትን መሠረተ ሐሳቦች በመከተል በኮርፖሬሽኑ ውስጥ ስለሚሰሩ ሠራተኞች የአቀጣጠርና የአገልግሎት ሁኔታ የመወሰንና ለኮርፖሬሽኑ ዓላማ መልካም አፈፃፀም አስፈላጊ የሆኑትን መመሪያዎች ያወጣል፤
- ሠ) ኮርፖሬሽኑ አጥንቶ ሲያቀርብ የኮርፖሬሽኑን አደረጃጀትና መዋቅር እንዲሁም የሠራተኞቹን ደመወዝ ፣ አበልና ጥቅማጥቅም ይወስናል፤
- ረ) በደንቡ አንቀጽ ፮ ንዑስ አንቀጽ (፲፩) የተመለከተውን ተመጣጣኝ ዋጋ የመወሰን።

**12. Composition of the Board**

1/ The Board shall have the following members:

- a) The Federal Auditor General...Chairperson
- b) The Minister of Finance.....Member
- c) The Attorney General..... Member
- d) Director General of the Accounting and Auditing Board of Ethiopia.....Member
- e) The Director General of the Corporation ...Member

2. Those Members of the Board mentioned in Sub-Article (1) (b) and (c) of this Article shall be present at meetings personally or through the second highest officials of their organizations.

**13. Powers and Duties of the Board**

1/ The Board shall have the following powers and duties:

- a) direct and follow up the overall functions of the Corporation;
- b) give policy decisions of the Corporation;
- c) approve the Corporation's plan of work, budget and annual report;
- d) determine the terms and conditions of recruitment and service of employees of the Corporation in line with the principles embodied in the service Regulation NO. 8/2018 of the administration of employees of the Office of the Federal Auditor General in so far as this is practicable and issue Directives necessary for the proper execution of the objectives of the Corporation;
- e) decides on the Corporation's structure, staff salary, allowances and benefits based on study conducted by the Corporation;
- (f) It shall determine the appropriate remuneration in accordance with Article 6 Sub Article (11) of this Regulation.

፪/ ዝርዝር የኦዲት ሥራዎችንና የኦዲት ሪፖርት አቀራረብን በሚመለከት ቦርዱ ጣልቃ አይገባም፡፡

#### **፲፩. የቦርዱ ስብሰባ**

፩/ ቦርዱ በ፫ ወር አንድ ጊዜ ይሰበሰባል፤ ሆኖም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ በማንኛውም ጊዜ ሊሰበሰብ ይችላል፡፡

፪/ በቦርዱ ስብሰባ ላይ አብዛኛዎቹ አባላት ከተገኙ ምልዓተ ጉባዔ ይሆናል፡፡

፫/ የቦርዱ ውሳኔ የሚተላለፈው በስብሰባው ላይ ከተገኙ አባላት በአብዛኛው ድምጽ ሲደገፍ ነው፤ ሆኖም ድምጹ እኩል ለእኩል የተከፈለ እንደሆነ ሰብሳቢው ወሳኝ ድምጽ ይኖረዋል፡፡

፬/ የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቀ ሆነው ቦርዱ የራሱን የአሠራር ሥነ - ሥርዓት መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

#### **፲፭ ስለዋናው ዳይሬክተር**

፩/ ዋናው ዳይሬክተር የኮርፖሬሽኑ ዋና የሥራ አስፈጻሚ ኃላፊ ሆኖ የቦርዱን ጠቅላላ መመሪያ በመከተል የኮርፖሬሽኑን ተግባሮች ይፈጽማል፡፡

፪/ ከዚህ በላይ በተመለከተው ጠቅላላ አኒጋገር ሳይወሰን ዋና ዳይሬክተሩ፦

ሀ) በቦርዱ በፀደቀው መመሪያ መሠረት ኮርፖሬሽኑን ያደራጃል፤ ሠራተኞችን ይቀጥራል፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፤

ለ) የኮርፖሬሽኑን የተለያዩ የሥራ መመሪያዎችን ረቂቅ አዘጋጅቶ ቦርዱ እንዲያጸድቀው ያቀርብለታል፤

ሐ) እያንዳንዱ የበጀት ዓመት ከመጀመሩ በፊት የኮርፖሬሽኑን ዓመታዊ በጀት አዘጋጅቶ ቦርዱ እንዲያጸድቀው ያቀርብለታል፤

መ) እንዳስፈላጊነቱ ስለእያንዳንዱ ኦዲትና የኦዲት ሪፖርት የመጨረሻ ውሳኔ ይሰጣል፤

ሠ) የኮርፖሬሽኑን ተግባር ለማስፈፀም አስፈላጊ ሆኖ በተገኘው መጠን ሥልጣኑን ለኮርፖሬሽኑ ኃላፊዎች በውክልና ይሰጣል፤

2/ the Board shall not interfere with matters concerning auditing details and audit reports.

#### **14. Meetings of the Board**

1/ The Board shall meet in every three months; provided, however, that it may meet at any time as may be required.

2/ There shall be a quorum where more than half of the members are present at a meeting of the board.

3/ Decisions of the Board shall be passed by majority votes of the members present at a meeting; provided, however, that the chairperson shall have a casting vote in case of a tie.

4/ Without prejudice to the provisions of this Article, the board may adopt its own rules of procedure.

#### **15. The Director General**

1/ The Director General shall be the Chief executive of the Corporation and shall, subject to the general direction and supervision of the Board, carry out the activities of the Corporation.

2/ Without limiting the generality of the foregoing, the Director General shall:

a) organize the Corporation, employ, administer and dismiss its employees in accordance with the Directives approved by the Board;

b) prepare and submit draft Directives of the Corporation to the Board for approval;

c) prepare and submit to the Board for approval the annual budget of the Corporation before the beginning of each new fiscal year;

d) give a final decision on each audit and audit report as deemed necessary;

e) delegate his Authority to the officials of the Corporation in as much as the effective performance of the functions of the Corporation requires;



ረ) የኮርፖሬሽኑን መዋቅር፣ የደመወዝ ስኬል፣ አበልና ጥቅማጥቅም አጥንቶ ለቦርድ ያቀርባል፤

ሰ) ቦርዱ የሚሰጠውን ሌሎች ሥራዎች ያከናውናል፡፡

### ፲፮. የኮርፖሬሽኑ ምክትል ዋና ዳይሬክተር

፩/ በዋና ዳይሬክተሩ ተለይተው የሚሰጡትን ተግባሮች ያከናውናል።

፪/ ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ጊዜ ተክቶ ይሰራል፤

፫/ ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ ተጠሪነቱ ለዋና ዳይሬክተሩ ይሆናል፤

### ፲፯. የኮርፖሬሽኑ ካፒታል

የኮርፖሬሽኑ ካፒታል ፻ ሚሊዮን ሲሆን ከዚህ ውስጥ ፹፫፻፲፱፻፳፯፻፳፯ ብር (ሰማንያ ሶስት ሚሊዮን ስምንት መቶ ሰማንያ ስድስት ሺህ አምስት መቶ ሰባ ብር) በጥሬ ገንዘብና በዓይነት ተከፍሏል፡፡

### ፲፰. ስለኮርፖሬሽኑ ገንዘብ

የኮርፖሬሽኑ ገንዘብ ከኮርፖሬሽኑ ገቢ የሚገኝ ይሆናል፡፡

### ፲፱. ስለሒሳብ መዛግብትና ስለበጀት ዓመት

፩/ የኮርፖሬሽኑ የሒሳብ መዛግብት ከደጋፊ ሰነዶች ጋር ይያያዛል።

፪/ የኮርፖሬሽኑ የሒሳብ ዓመት ከሐምሌ ፩ ቀን እስከ ሰኔ ፴ ቀን ይሆናል፡፡

### ፳. ስለአዲተሮች

የኮርፖሬሽኑ ሒሳብ የፌዴራል ዋና አዲተር በሚሰይመው አዲተር አዲት ይደረጋል፡፡

### ፳፩. ስለኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች

፩/ በኮርፖሬሽኑ ላይ የሠራተኛ ጉዳይ አዋጅ ተፈፃሚ አይሆንም።

f) study and submit to the Board for approval the Corporation's structure, salary scale, allowances and benefits;

g) perform such other duties as may be entrusted to him by the Board.

### 16. Deputy Director General

1/ Carry out responsibility which shall be specifically entrusted to him by Director General.

2/ Act on behalf of the Director General in his absence.

3/ The Deputy Director General shall be responsible to the Director General.

### 17. Capital of the Corporation

The capital of the Corporation shall be Birr 100,000,000, out of which Birr 83,886,570 is paid up in cash and in kind.

### 18. Finance of the Corporation

The Corporation's fund shall be obtained from the revenue of the Corporation.

### 19. Books of Account and Fiscal Year

1/ The Corporation shall maintain books of accounts with supporting documents.

2/ The fiscal year of the Corporation shall begin on the 1<sup>st</sup> day of Hamle and end on the 30<sup>th</sup> day of Sene.

### 20. Auditors

The accounts of the Corporation shall be audited by Auditor appointed by the Federal Auditor General.

### 21. Employees of the Corporation

1/ The Labor Proclamation shall not apply to the Corporation.

፪/ በኮርፖሬሽኑ ውስጥ የሚሰሩ ሠራተኞች የፌዴራል መንግሥት ሠራተኞች ናቸው፤ ስለሆነም ቦርዱ በዚህ ደንብ በአንቀጽ ፲፫ ንዑስ አንቀጽ (፩) (መ) መሠረት በሚያወጣው መመሪያ ይተዳደራሉ።

፫/ የኮርፖሬሽኑ ሠራተኞች የመንግሥት ሠራተኞች የሙያ ሥነ-ምግባር ደንብና የኦዲት ሙያ የሚጠይቀውን ሥነ-ምግባር በማክበር በሥራ አጋጣሚ የሚያውቁትን ሚስጥር መጠበቅ አለባቸው።

## ፳፪. ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች

፩/ ስለኦዲት ሥርዓት ወሰን እና የጊዜ ገደብ፦

ሀ/ ኮርፖሬሽኑ አንድን ሂሳብ ኦዲት ሲያደርግ እንደነገሩ ሁኔታ አንድ በአንድ፣ በዝርዝር ወይም በአልፎ አልፎ የኦዲት ዘዴ ሊመረምር ይችላል፤ ሂሳቦችን ኦዲት አድርጎ በሚያቀርበው ዘገባ ውስጥ ስለእያንዳንዱ ሂሳብ የአመራመሩን ሁኔታና ጥልቀት መግለፅ አለበት፤

ለ/ ኮርፖሬሽኑ የሚያደርጋቸው ምርመራዎች ከሚመረመረው የበጀት ዓመት ወደኋላ ከሁለት በጀት ዓመታት ማለፍ የለባቸውም፤ ነገር ግን በእርሱ ግምት ወንጀል መፈፀሙን ያመነ እንደሆነ ከተባሉት ሁለት የበጀት ዓመታት ወደኋላ አልፎ ሊመረመር ይችላል።

፪/ የተመርማሪዎች ግዴታ፦

ሀ/ የኮርፖሬሽኑ ኦዲተሮች ለምርመራ ጠቃሚና አስፈላጊ የሚመስሏቸውን መጻሕፍት፣ መዘክሮች፣ መዝገቦች፣ ሰነዶችና ሌሎች የጽሑፍና የቃል መረጃዎች ሁሉ ሲጠይቁ የተጠየቀው ግለሰብ፣ ሠራተኛ ወይም ባለሥልጣን በትክክልና በተሟላ አኳኋን ወዲያውኑ የማቅረብ ግዴታ አለበት፤

ለ/ ኮርፖሬሽኑ ኦዲት እንዲያደርጋቸው በዚህ ደንብ ሥልጣን የተሰጠው አካላትን ገንዘብ ወይም ንብረት የተረከበ፣ ወጪ ያደረገ፣ የክፈለ ወይም ለሂሳብ ኃላፊ የሆነ ማንኛውም ሰው ሲጠየቅ ሂሳቡን ኦዲት የማስደረግ ግዴታ አለበት፤

2/ Employees of the Corporation are Federal Public Servants; They shall, Therefore, be governed by directive issued by the Board in accordance with Article 13 Sub-Article (1) (d) of this Regulation.

3/ The employees of the Corporation are required to comply with the Government's Code of Ethics and rules of audit profession and also preserve works secrecy.

## 22. Miscellaneous Provisions

1/ Audit Procedure and Period of Limitation:

- The Corporation may audit accounts in full or by a system of spot-checking which-ever it deems it appropriate in a given case provided that Any report which he submits shall contain a statement describing the nature and extent of the audit performed with respect to each account;
- The Corporation shall not perform audits covering beyond a period of two fiscal years prior to the fiscal year upon which the audit is to be performed unless he believes that a crime has been committed.

2/ Duties of Persons to be Audited:

- Any individual, employees or an official, upon request by the Corporation, shall, forthwith, make available correct and complete books, documents, ledgers, vouchers and all other documentary or oral evidence which the Auditors deemed it useful and necessary for auditing;
- Any person who has had in his custody or has paid or has expended or is in charge of the accounts of the money and property of the organs auditable by the Corporation under the provisions of this Regulation, shall, upon request, have the obligation to have his accounts audited;

ሐ/ ተመርማሪ መሥሪያ ቤቶች በኮርፖሬሽኑ በተላኩ ሪፖርቶች በተገለፁ ግኝቶች ላይ ተገቢውን የእርምት እርምጃ እንዲወስዱ በተሰጡ የማሻሻያ ሃሳቦችና አስተያየቶች መሠረት ከ፲፮ ቀናት ባልበለጠ ጊዜ ውስጥ እርምጃ የመውሰድ ግዴታ አለባቸው፡፡ የወሰዱትን እርምጃ እና ለመውሰድ ካልቻሉ ምክንያቱን በመግለጽ ለኮርፖሬሽኑ ማሳወቅ አለባቸው፤

መ/ ማንኛውም ተመርማሪ ኮርፖሬሽኑ ተግባርና ኃላፊነቱን ለመወጣት ይቻለው ዘንድ የመደበው ኦዲተር ሥራውን ለማካሄድ የሚያስችለውን ቢሮ አዘጋጅቶ የመስጠት ግዴታ አለበት፡፡

፫/ የመተባበር ግዴታ

ኮርፖሬሽኑ ሥልጣኑንና ተግባሩን ሥራ ላይ ለማዋል እንዲችል ማንኛውም መስሪያ ቤት እና ሰው አስፈላጊውን ድጋፍ መስጠት ይኖርበታል፡፡

፬/ የኦዲት ባለሙያዎች የሙያ ሥነ-ምግባር እና የሙያ ክለላ

ሀ) የኮርፖሬሽኑ ኦዲተሮች የፌዴራል ዋና ኦዲተር የሚያወጣውን የሙያ ሥነ-ምግባር አክብረው የመሥራት ግዴታ አለባቸው፡፡

ለ) ዋና ዳይሬክተሩ፣ ምክትል ዋና ዳይሬክተሮችና ኦዲተሮች የሀገሪቱን ሕግና የሙያ ሥነ-ምግባር እና ዓለም አቀፍ የኦዲት ደረጃዎችን አክብረው በሚያከናውኑት የኦዲት ሥራዎች ምክንያት አይከሰሱም፡፡

#### ፳፫. የተሻሩና ተፈጻሚነት የማይኖራቸው ሕጎች

ከዚህ ደንብ ጋር የሚቃረን ማንኛውም ሕግ፣ ደንብ ወይም የተለመደ አሠራር በዚህ ደንብ በተጠቀሱ ጉዳዮች ላይ ተፈጻሚነት አይኖራቸውም፡፡

c) Auditee Entities are obliged to take corrective measures, within 15 days from the date of delivery, on recommendations and comments included in the audit reports sent to them by the Corporation; if they are unable to take such measure, shall inform the same and the reasons thereof to the Corporation within the period specified herein;

d) Any Audit Entities shall prepare and provide office for the staff of the Corporation to discharge their duties and responsibilities.

#### 3/ Duty to Co-operate

Any organizations and persons shall co-operate in providing necessary support to enable the Corporation to exercise its power and discharge its duties.

#### 4/ Code of conduct and protection from liability of Auditors of the Corporation

a) All Auditors of the Corporation shall discharge their duties, adhering to professional code of conduct issued by the Federal Auditor General.

b) The Director General, Deputy Director Generals and other Auditors of the Corporation shall not be liable for the Audit activities they have conducted in good faith, based on the rules and Code of Conduct of the countrys and International Auditing Standards.

#### 23. Repeal and Non- Applicability

Any Laws, Regulations or Customary Practice which are inconsistent with this Regulation shall not apply to matters provided for in this Regulation.

**፳፬ ደንቡ የሚጸናበት ጊዜ**

ይህ ደንብ በሕዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከጸደቀበት ከሰኔ ፳ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም ጀምሮ የጸና ይሆናል፡፡

**አዲስ አበባ ሀምሌ ፪ ቀን ፪ሺ፲፫ ዓ.ም**

**ታገሠ ጫፎ**

**የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ  
የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አፈ-ጉባኤ**

**24. Effective Date**

This Regulation shall come into force on its adoption by the House of Peoples Representatives on 15<sup>th</sup> day of June, 2021.

**Done at Addis Ababa, this 9<sup>th</sup> Day of July 2021**

**TAGESSE CHAFO**

**SPEAKER OF THE HOUSE OF PEOPLES  
REPRESENTATIVES**